

የ 2020 ክፍል

ዘጠነኛ ክፍል የመጀመሪያ ዓመት፡- 2016-2017 ከ MCPS ለመመሪያ ተፈላጊ መስፈርቶች ባጭሩ

የሚሪላንድ ስቴት በአራት ፈርጆች ስኬታማ ክንውን ላይ በመመስረት አንድ ዲፕሎማ ለሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ተመራቂዎች ይፈቅዳል። እነዚህም፡- ምዝገባ፣ የኮርስ ክሬዲት፣ የተማሪ ትምህርታዊ አገልግሎት፣ (SSL)፣ እና የሚሪላንድ ምዘና-ግምገማዎች ናቸው። ተፈላጊ መስፈርት ለማሟላት ተማሪዎች ከ 8ኛ ክፍል ባሻገር አራት አመታት በሚያመረቃ ሁኔታ መፈፀም አለባቸው። ሌሎች ሁሉም ተፈላጊዎች ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ባጭሩ ተገልጾልኝ። እባክዎ ይህንን ድረ-ገጽ MCPS High School Course Bulletin ይጎብኙ፡- <http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org> ወይም የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትምህርት ቤትዎን ካውንስለር ያማክሩ።

የኮርስ ክሬዲቶች

እንግሊዘኛ	4 ክሬዲቶች		
ኪነ-ጥበባት	1 ክሬዲት —የተመረጠ ኮርስ በስነጥበብ፣ ዳንስ፣ ድራማ/ቲአትር፣ እና ሙዚቃ ይህንን መስፈርት ያሟላል (FA)። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጾልኝ።		
የጤና ትምህርት	0.5 ክሬዲት		
የሂሳብ ትምህርት	4 ክሬዲቶችን 1 የአልጄብራ ትምህርትን ጨምሮ፣ ከሚሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአልጄብራ መመዘኛ ጋር የሚጣጣም፣ ወይም አልጄብራ I ቅድመ-ሁኔታ ተከታታይ ተጨማሪ የሂሳብ ኮርሶች፣ እና ከጂኦሜትሪ ይዘት ልክ ጋር የሚጣጣም 1 የአልጄብራ ትምህርት። በ 2018 እና ከዚያ በኋላ ለሚመረቁ ተማሪዎች የስቴት አዲስ ተፈላጊ፡- በ 2018 እና ከዚያ በኋላ የሚመረቁ ተማሪዎች በእያንዳንዱ የሁለተኛ ደረጃ ዓመት በሂሳብ ኮርስ መመዘገብ አለባቸው። ይህ ለተማሪዎች መመሪያ የሂሳብ ከ4 ክሬዲቶች በላይ ሊያስገኝላቸው ይችላል።		
የሰውነት ማጎልገሚያ ትምህርት	1 ክሬዲት		
ሳይንስ	3 ክሬዲቶች 1 የባዮሎጂ ክሬዲት፣ የተለየ BC፣ እና 1 የፊዚካል ሳይንስ ክሬዲት፣ የተለየ PC፣ መካተት አለባቸው። የበለጠ ዝርዝር ለማግኘት የሳይንስ ዲፓርትመንት የሚሰጣቸውን የኮርስ ዝርዝር ክፍል ይመልከቱ።		
የህብረተሰብ ሳይንስ	3 ክሬዲቶች 1 የዩ.ኤስ. ታሪክ ክሬዲት፣ 1 የአለም ታሪክ ክሬዲት፣ እና 1 ብሄራዊ፣ የስቴት፣ እና የአካባቢ አስተዳደር ክሬዲት ያስፈልጋል።		
የቴክኖሎጂ ትምህርት	1 ክሬዲት የተመደበ TE። የላቀ ቴክኖሎጂ/Advanced Technology (AT) ኮርሶች የ TE የኮርስ መስፈርት አያሟሉም። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጾልኝ።		
በምርጫ የሚወሰዱ ኮርሶች ለምረቃ የሚያስፈልጉትን ተጨማሪ ክሬዲቶች ከሚቀጥሉት ሶስት አማራጮች በአንዱ ማሟላት ይቻላል፡-	ምርጫ 1	ምርጫ 2	ምርጫ 3
	2 ክሬዲቶች በዓለም አቀፍ ቋንቋ፣ የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ የሚያካትት፣ እና 2.5 ክሬዲቶች ተመርጠው በሚወሰዱ (elective) ኮርሶች	2 ክሬዲቶች የላቀ/አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ትምህርት (AT) እና 2.5 ክሬዲቶች ተመርጠው በሚወሰዱ (elective) ኮርሶች	በስቴት ተቀባይነት ያለው የጥናት ፕሮግራም ማጠናቀቅ እና 0.5 ክሬዲት ተመርጠው በሚወሰዱ ኮርሶች

የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL)

የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL)	75 የአገልግሎት-ትምህርት ሰዓቶች
--------------------------	-----------------------

የሚሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ የምዘና ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዘና (MCAP HSA) መስፈርቶች^{1,2,3,4} የ MCAP HSA መስፈርቶች በሚሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) አማካይነት ሊለወጥ ይችላል።

አልጄብራ 1	በአልጄብራ 1 የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና • የአልጄብራ 1 PARCC መውሰድ ወይም አልጄብራ 1 HSA ከ 2016-2017 በፊት፣ ወይም • አልጄብራ 1 በ PARCC ማለፍ
ባዮሎጂ/የሚሪላንድ የተቀናጀ የሳይንስ ምዘና (HS-MISA)	በባዮሎጂ የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና • ባዮሎጂ HSAን ከ 2016-2017 በፊት ማለፍ፣ ወይም • በ 2017-2018 ወይም በ 2018-2019 የ MISA የመስክ ፈተና መውሰድ • HS-MISA ማለፍ
እንግሊዘኛ 10	በእንግሊዘኛ 10 ኮርስ የተገኘ ክሬዲት ወይም ተመጣጣኝ፣ ወይም ESOL 3 ወይም የበለጠ፣ እና • የእንግሊዘኛ ቋንቋ ኪነጥበብ/ማንብብና መጻፍ 10 PARCC
የመንግስት አስተዳደር	በአገር፣ ስቴት፣ እና በአካባቢ አስተዳደር የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና • የመንግስት አስተዳደር HSA ማለፍ

¹ የተተኪ ቴስት—ተማሪዎች በተተኪ ፈተናዎች (AP/IB) የሚፈለገውን ውጤት የሚያገኙ በዚያ ይዘት መስክ የ MCAP HSA መስፈርትን ያሟላል።
² የሚዘወር ክሬዲት—ከሚሪላንድ ውጪ ከህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚዘወሩ ተማሪዎች የተወሰኑ የ MCAP HSA ይዘት-አካባቢ ተፈላጊዎችን/መስፈርቶችን በሚዘወር ክሬዲት ለማሟላት ብቃት ሊኖራቸው ይችላል።
³ ለ HSA እና ለ PARCC ግምገማዎች የተጣመሩ/ተጓዳኝ የፈተና ውጤት አማራጮች ይገኛሉ።
⁴ መሸጋገሪያ/ድልድይ ፕላን—የ MCAP HSA መመሪያ መስፈርት ማሟላት አማራጭ መንገድ። በመሸጋገሪያ እቅድ አማካይነት፣ መደበኛውን ፈተና ማለፍ የሚያዳግታቸው ተማሪዎች ፕሮጀክቶችን በማከናወን ችሎታቸውን ያረጋግጣሉ/ያሳያሉ።